



**በ35ኛው ዙር የዩኒቨርሲቲ የምረቃ ሥነ ሥርዓት
የፕሬዚዳንቱ አጭር መልዕክት**

ሐምሌ 21 ቀን 2010 ዓ.ም. (July 28, 2018)

ክቡራትና ክቡራን

እንደምን አረፈዳችሁ

- ፈጣሪ ለዚህች የተቀደሰች ቀን በሰላም ስላደረሰን በቅድሚያ ከብር ምስጋና ይድረሰው።
- ዛሬ የተሰባሰብነው እጩ ተመራቂዎችን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ስለሆነ፤ ተመራቂዎችንና ለዚህ ደረጃ እንድትደርሱ የረዷችሁን ሁሉ በአንድ ላይ እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩ መልካም የሥራ ዘመን ይግጠማችሁ እላለሁ።
- የዛሬ ተመራቂዎች በዚህች በዛሬዋ ቀን፤ ትላንትናና ነገም በሀገራችን መሪዎችና በአሜሪካ በሚገኙ ካህናት አባቶችና ወገኖቻችን ታሪክ በሚሠሩበት ወቅት ላይ ስለሆናችሁ ትውስታው አብሯችሁ እንደሚኖር አምናለሁ። እኔ ዕድሜ ጠገብ ዲያስፓራ ስለሆንኩና ሀገርን መጥቶ መርዳትን ከጀመርኩ 20 ዓመትን ስላስቆጠርኩ የዲያስፓራን በጎና ጠቃሚ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ስለምገነዘብ ወገኖቻችን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡና በሀገራችን ልማት ላይ እንዲረባረቡ ምኞቴ ከፍ ያለ ነው።
- በሌላ በኩልም በሀገር ውስጥም ሰላም፤ አንድነትና ፍቅር በአንክሮ የሚሰበክበት ጊዜ ላይ በመድረሳችንም ይህም ለዚህ ዓመት ተመራቂዎች ሌላው ዓቢይ ትዝታ እንደሚሆንላችሁ እገምታለሁ።
- ስለዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ቀደም ብሎ በዶ/ር ብርሃኑ በቀረበው ዘገባ ላይ የምጨምረው ቢኖር የዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎች አማራጭ የሆነ የትምህርት ጥራት የሰፈነበት ቤት እንዲሆን በርትተን እንደምንሠራና ከKCG እስከ PHD ፕሮግራም በዩኒቨርሲቲው እንዲካተት እንደምናደርግ በማረጋገጥ ነው። ይህንንም ለማድረግ የቀድሞዎቹንና የዘንድሮ ተመራቂዎቻችንን የማበረታታት ድጋፍ እንሻለን፤ አትርሱን። Alumina ሁኑ። ጨምራችሁም ተማሩ።



- ምረቃውን በሚመለከት እስከ ትላንት ድረስ ሊቀመንበራችንን ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አል-አሙዲ ሊመጡ ይችላሉ በማለት እንጠባበቅ ነበር። አልሆነም፣ ስለሆነም እሳቸውን በልባችን አዝለን ሥነ-ሥርዓቱን እሳቸውንም ተከተን እናካሂዳለን።

ተመራቂዎች

ያለ መስዋዕትነት ውጤታማ መሆን (No Success without Sacrifice) እንደማይቻል ተገንዝባችሁ በትምህርት ጊዜ ጥረት እንዳደረጋችሁ ሁሉ በሥራው ዓለምም ይህንኑ በቀጣይነት ብታደርጉ የህይወት እርካታን ስለምታገኙ በርቱ እላለሁ።

- የሊቀ መንበራችንን አሁን ካሉበት ሁኔታ እንዲላቀቁ ለማድረግ ክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር አቢይ አህመድ ያደረጉትን ጥረትና ያስገኙትን ከፊል ተስፋ ሰጭ ውጤት በማድነቅ ከልብ በመላ የሚድሮክ ሠራተኞች ስም አመሰግናቸዋለሁ። በአሁኑ ጊዜ በሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ በሳምንት ሁለት ቀን ሠራተኞች በህብረት በመሰባሰብ ሊቀ መንበራችን እንዲለቀቁ አስታዋሽነትን ያነገበ ሰልፍ "Campaign" እያደረግን እንገኛለን። እናንተም በጸሎት እንድታግዙን እንጠይቃለን።
- በመጨረሻም ያ ለስፖርተኛው፣ ለአርቲስቱ፣ ለደራሲው፣ ለጋዜጠኛው፣ ለተማሪው፣ ለተቸገረው ወዘተ እጁን የሚዘረጋው ሊቀመንበራችን፣ ሲደረግላቸው የማወደስ መዝሙርና ከበሮ ይመቱ የነበሩት ሁሉ አሁን ሲቸገር የት ገቡ? አፋልጉን! አዎ አፋልጉን!

ተመራቂዎች፣ ወላጆችና አጋሮች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ።

ፈጣሪ በጌ ሠሪዎችን ያብዛልን፣ ሰላምና ፍቅር ለሁላችንም ይሁን።

አመሰግናለሁ!!!

ዶ/ር አረጋ ይርዳው
የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት
(ሐምሌ 21 ቀን 2010 ዓ.ም.)